

ፊልሞና (25)

ጥናት አንድ (ፊልሞና ቁ1-11)

የጥናት ዓላማ: ጌታ የሱስ ክርስቶስ ሲገናኘን ከራሳችን አልፈን ሌሎቹን ወንድሞቻችንና እህቶቻችንን የምንጠቅም ሰዎች ልንሆን እንደሚገባን ለመማር።

የምናሰላስለው ጥቅስ:- «አስቀድሞ የሚጠቅምህ አልነበረም፤ አሁን ግን ለአንተም ሆነ ለእኔ የሚጠቅም ሰው ሆኖአል።» ፊል ቁ11

1. ፊል ቁ1-11 በአንድነት ይነበብ። በቁ1-2 ባለው ክፍል የሰፈሩት ሰዎች ማን ማን እንደሆኑ ተናገር። በጳውሎስና በፊልሞና መሃል ስላለው ግንኙነት ይህ ክፍል ምን ይናገራል።
2. ቁ5-6ትን ስናነብ ለፊልሞና ከሚጸልየው ጸሎት የምንረዳው ነገር ምንድነው? በዚህ የጸሎት ዓይነት ላይ እንዲያተኩት ያደረገው ምክንያትስ ምን ነበረ?
3. በቁ6 ላይ ከምስጋናው ሌላ ጳውሎስ ለፊልሞና የሚጸልይባቸው ሁለት ርዕሶች ምንና ምንድናቸው? በክርስቶስ ያለውን መልካም ነገር መረዳት ፊልሞና ለአናሲሞስ ይቅርታን ለመስጠት ይረዳዋል ብለህ ታምናለህ ወይ? መልስህን አስረዳ።
4. በፊልሞና ውስጥ ስላለው መልካም ነገር በቁ7 ላይ ጳውሎስ የሚናገረው ምንድነው? «የቅዱሳንን ልብ ስላሳረፍህ» የሚለውን አነጋገር ምን ማለት እንደሆነ ነው የምትረዳው?
5. በቁ8-9 ጳውሎስ ፊልሞና አናሲሞስን እንዲቀበል ለማድረግ ሁለት መንገዶች እንደነበሩት ይናገራል። እነዚህ ሁለት መንገዶች ምንና ምንድናቸው? የትኛውን መንገድ መረጠ? ለምን? ከዚህ የምትማረው ምን እንደሆነ ለወገኖች አካፍል።
6. ጳውሎስ በቁ9-10 ውስጥ ራሱን የሚገልጥባቸው ሁለት ነገሮች ምንና ምንድናቸው? እነዚህን በተለይም እስሩን የጠቀሰው ፊልሞና እንዲያዝንለት ነው ወይስ ሌላ ምክንያት ታይቦታለህ?
7. ቁ10ን በማንበብ ጳውሎስን ከአብዛኛው ክርስትያን የሚለየው ምን ነገር ታያለህ?
8. ቁ12 ስለ አናሲሞስ የሚናገረው ነገር ምንድነው? ጳውሎስን ይህንን ማለት ያስቻለው ምክንያት ምንድነው? ሰዎች ስላንተ ጠቃሚነት ምን ይናገሩልሃል? ይህንን ሃሳብ በሳምንቱ ውስጥ እያሰላሰልክ የምትጸልይበት ርዕስ ይሁንልህ?

ጥናት ሁለት (ፊልሞና ቁ12-25)

የጥናት ዓላማ፡ በሰዎች መሀከል ያለውን አለመግባባት ለማስተካከልም ሆነ በሌላ ምክንያት ለሰዎች ማድረግ የሚኖርባቸውን እውነት ለመናገር ስንመጣ፤ እውነትን ብቻ ሳይሆን አስቀድመን ፍቅርን መታጠቃችንን ሲያዩ ለያዘነው እውነት ሊሸነፉ እንደሚችሉ ለመማር።

የምናሰላስለው ጥቅስ፡- «ስለዚህ ማድረግ የሚገባህን እንድታደርግ አዝህ ዘንድ በክርስቶስ ድፍረት ቢኖረኝም በፍቅር እለምንሃልሁ።» ፊልሞና ቁ8

1. ፊል ቁ12-25 በአንድነት ይነበብ። በቁ12 ላይ ጳውሎስ ለአናሲሞስ መጠሪያ አድርጎ የተጠቀመበት ስም ማን በማለት ነው? ይህንን ማለቱ ምን ማለቱ ነው ብለህ ተገምታለህ?
2. በቁ13-14 ያለውን ክፍል ስታነብ ስለ ሐዋርያው ጳውሎስ ባህርይ የምታየው ነገር ምንድነው? ከዚህ ባህርይው እኛ ልንማር የምንችለው ነገር ምንድነው?
3. ቁ11 «አስቀድሞ» ቁ11 «አሁን ግን» ቁ16 «ከእንግዲህ ወዲህ» በእነዚህ አነጋገሮችና በአናሲሞስ ህይወት በተካሄደው መካከል ያለውን ግንኙነት አስረዳ።
4. ኤፌ 6:5-9 ያለው ክፍል በፊል ቁ16 ለሚገኘው ሃሳብ በምን መንገድ ሚዛን ይሰጠዋል ብለህ ታምናለህ?
5. በቁ18-19 ጳውሎስ የአናሲሞስን እዳ ለመክፈል ቃል ሲገባ፤ ገንዘብ ስለተረፈው ነው ወይስ ልንማር የሚገባን እውነት ስለነበረ ነው? አስረዳ።
6. በተለይ ፊልሞና ቁ20-21ንና አጠቃላይ መልዕክቱን ስትመለከት የጳውሎስ የማስታረቅ ዘዴ ምን እንደሚመስልና ጥሩ የምትላቸውን ገጽታዎች ለወገኖች ጠቁም።
7. የፊልሞናን መልዕክት ስታይ ጳውሎስ በአናሲሞስ ሕይወት ስለተከናወነው ለውጥ ምን ያህል እርግጠኛነት ይታይበታል? ይህንን ልትል የቻልከው ከምን ተነስተህ እንደሆነ አስረዳ።
8. ሰዎችን ለማረም በእግዚአብሔር ቃል ሄደህ ያልተሳካልህን ጊዜ ታስታውሳለህ ወይ? ከዛሬው ጥናት ምን አዲስ ነገር እንደቀረልህ ከወገኖች ጋራ ተካፈል።